



የተሰራ ምግብን በተላላኪ የሚሸጡ ስራቸውን ይቀጥላሉ ።

እነዚህ የግደባ መመሪያዎች ፤ ብዙ ነዋሪዎቻቸው አይሁዲዎች ያልሆኑ ከተሞችን አይመለከትም።

የህዝብ ማጓጓዣ ትራንስፖርቶች ደግሞ ከሰኞ ቀን (13 በኦፕሬሽን 2020) ከ 20:00 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሃምስ ቀን (16 በኦፕሬሽን 2020) በ 05:00 ከጠዋቱ ባለው ጊዜያቶች ውስጥ መስራት ያቆማሉ ።

እነዚህ ከላይ የተሰጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች (እንቅስቃሴን ስለመቀነስ) እስከ እሁድ 19 በኦፕሬሽን 2020 ይራዘማሉ ።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ (የኮሮና ቫይረስ ለመቀነስ በስራ ቦታ የሰራተኛ ቁጥር መቀነስ) (ማሻሻያ)

የእስራኤል መንግስት ፤ እነዚህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች እስከ እሁድ 19 በኦፕሬሽን 2020 በ 06:00 ሰዓት እንዲራዘሙ ወስኗል ።

ማስታወስ ያለብን ፤ በተሰጠው መመሪያ መሰረት በአንድ የስራ ቦታ ከ 10 የበለጡ ሰራተኞች ወይም ከሰራተኞች ቁጥር ከ 15 % የበለጡ ሰራተኞች በአንድ ላይ መገኘት የለባቸውም ። ይህም ማለት ከተሰጡት ሁለት አማራጮች በቁጥር የበዛውን መምረጥ ይቻላል ። ሆኖም ግን ፤ ለስራ ቦታው ምርቱን ከፍ ያደርጋል ብሎ የስራ ሃላፊ ከወሰነ ፤ በአንድ ላይ ከቦታው የሚገኙ የሰራተኞችን ቁጥር እስከ 30% ከፍ ማድረግ ይችላል ፤ ይህም ማድረግ የሚችለው ፤ የስራ ሃላፊው ለኢኮኖሚና ኢንዱስትሪ መ/ቤት ዋና ስራ አስኪሃጅ ከወደፊቱ ካስታዎቀ ነው (ይህ የሚመለከተው በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ የስራ ቦታዎችን ነው) ።

በተጨማሪም ፤ በአንድ የስራ ቦታው ውስጥ የስራው ዋና የሆኑ ስራዎችን (የኢንዱስትሪው ዋና ስራዎች ናቸው ተብለው የተወሰኑ ስራዎች) ፤ በዕረፍት ጊዜ ሰራተኞቻቸውን ማሰራት የሚችሉበት የስራ ፈቃድ ያላቸው ፋብሪካዎች የስራ ቦታዎች ፤ ተገልጋዮችን ተቀብሎ በፈረቃ እየተቀያየሩ በመመሪያው መሰረት እንዲያስተናግዱ መምሪያው ይገልጻል ።



የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ (በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የመንግስት ሰራተኞችን ያለክፍያ ዕረፍት ስለማውጣት የተሰጠ ተጨማሪ ውሳኔ) (ማሻሻያ)

መስራት የሚችሉትን የሰራተኞች ቁጥር ቅነሳ ውሳኔ እንዲራዘም ስለተወሰነ ፤ በአስራኤል መንግስትና በሰራተኞች ማህበር (ሂስታድሩት አኡቫዲም) ስምምነት መሰረት ይህ ያለክፍያ እረፍት መውጣት የሚለው ውሳኔ እስከ 18 በአፕሪል 2020 እንዲራዘም ተደርጓል ። መንግስት በሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያ መሰረት ፤ ያለክፍያ እረፍት መውጣት የሚለውን ውሳኔ በመንግስት ሰራተኞች ላይ የተሰጠው መመሪያ ስራ ላይ የሚውለው እስከ 18 በአፕሪል 2020 ድረስ ነው ።

ስለኮሮና ቫይረስ ትንሽ የሚያበረታቱ ሁኔታዎች ቢታዩም ፤ የጤና ጥበቃ መ/ቤት ሕዝቡ የተሰጡትን መመሪያዎች ማክበሩን እንዲቀጥልና በዓሉ ጊዜ ከቤቱ እንዳይደወጥ በጥብቅ ያሳስባል ። የኮሮና በሽታ እስከ አሁን ጊዜ ድረስ በአስራኤል ሃገር ቢኖርም ተመልሶን እንደገና ሊዛመት ይችላል ፤ በጥሬም በዓል ጊዜ የጀመረው የወረርሽኝ በሽታን ለመቋቋም እስከ አሁን እየሰራን ሲሆን አሁን በባዓሉ ቀናቶች ተጨማሪ የወረርሽኝ በሽታ እንዳይስፋፋ መጣር አለብን ።